

# የግንቦት 7 መሪዎች በኤርትራ የሚገኙ ከፍተኛ የድርጅቱ የአመራር አባላት የሆኑ የአማራ ብሄር ተወላጆችን እየረሸኑ ነው!!

(ይኸው የሸበሉ እና አያሌው መንበር)

ባይሆን ስትረሽፍቸውና ስትገሏቸው ንገሩን እርማችን እንድናወጣ!!

በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ የሚመራው አርበኞች ግንቦት ሰባት የድርጅቱ ፋይናንስና ጽሕፈት ቤት ሃላፊ ሆኖ ከጳጉሜ 1 እስከ መስከረም 2 በተካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ የተመረጠውን መኳንንት አበጄ በአርበኞች ግንቦት ሰባት አመራሮች ውሳኔ በርሃ ላይ መረሸኑ ዛሬ ሚያዚያ 16 ከጥዋቱ 1:00 ላይ ተጋለጠ። መኳንንት አበጄ በገንዘብ ምዝብራ በሀሰት ተከሶ ከአስመራ ወደ ከአምሃጀር ጠረፍ እንዲዛወር ከተወሰነ በኋላ ከዳ የሚል አሉባልታ እንዲስተጋባ ተደርጎ በስልት መገደሉ ተጋልጧል። በዚህ ዓመት ብቻ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ያስገደላቸው የአማራ ብሄር ተወላጅ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ስልጠና መመሪያ ሃላፊ ጓድ ተስፋሁን ተገኘና ዶ/ር ተስፋዮ ላቀውን ጨምሮ መኳንንት አበጄ በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ውሳኔ የተረሸነ ሶስተኛው ከፍተኛ የድርጅቱ አመራር ነው።



1ኛ. መኳንንት አበጄ  
ብሄር:- አማራ  
የትውልድ ቦታ:- ደብረ ታቦር።

ሥራ፡- የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሰባራ ባቡር ቅርንጫፍ ሃላፊ የነበረ።  
በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ቀጥተኛ ትዕዛዝ የተገደለ።

**2ኛ. ተስፋሁን ተገኘ (ጋሼ)**

ብሄር፡- አማራ  
የትውልድ ቦታ፡- አርማጭሆ። የቀድሞ ሰራዊት መቶ አለቃ ነበር።  
በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ቀጥተኛ ትዕዛዝ የተገደለ።

**3ኛ. ተስፋ ላቀው**

ብሄር፡- አማራ  
የትውልድ ቦታ፡- ወልቃይት።  
በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ቀጥተኛ ትዕዛዝ የተገደለ።

“የነገን እኔም ምን እንደምሆን አላውቅም። በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ የሚመራው አርበኞች ግንቦት ሰባት ለትግል ጫካ የገባነውን አማራዎች ቀርጥፎ እየበላን ነው። ህዝብ እንዲያውቅ አድርጉልን!”

**1ኛ. መኳንንት አበጀ** የቆላድባ እና የደብረታቦር አካባቢ ሰው ነው። የቀድሞው ሰራዊት አባል ነበር። ከዛ ትምህርቱን ቀጥሎ በየኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሰባራ ባቡር ቅርንጫፍ ማናጀር እስከመሆን የደረሰ ብርቱ የአማራ ልጅ ነበር። የወያኔ የአገዛዝ ቀንበር ያረፈበት ህዝቡን ታግሎ ነፃ ለማውጣት አርበኞች ግንባርን ተቀላቀለ። አርበኞች ግንባርና ግንቦት 7 ሲዋሃዱ የፖለቲካ መምሪያው ምክትል ሃላፊ ሆነ (የዘመነ ካሴ ምክትል ማለት ነው)። ከዛ በኋላ ለአማራ የሚጠቅም ብርቱ ሰው መሆኑንና ዘመነን በጥላቻ አይን ማየት ሲጀምሩ አቀረቡት እናም የጽህፈት ቤት ሃላፊ አደረጉት። ወዲያው ተጣላ የቁም እስረኛ አደረጉት። ወደ አምሃጀር በረሃ ላኩት። ከመቅፅበትም ከዳ የሚባል አሉባልታ እንዲስተጋባ ተደረጎ ህምጥ ይግባ ስምጥ እስካሁን ያለበት ሁኔታ አይታወቅም ነበር። አሁን ግን በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ቀጥተኛ ትዕዛዝ ተረሽኖ እንደተቀበረ መረጃዎች አመልክተዋል። ጓዶቹም መረጃ አድርሰውናል።

**2ኛ. ተስፋሁን ተገኘ (ጋሽ ተስፋሁን)** የቀድሞው ሰራዊት አባልና የመቶ አለቃነትን ማዕረግ ይዞ ዳር ድንበሩን አላስደፍርም ባይ እጅ ፍም አማራ ነበር። ሁሌም የሚያሳስበው የህዝቡ እንግልትና የተጫነበት መጥፎ አገዛዝ አፈር ድሜ በልቶ ማየት ሆነና ጫካ ገባ። እዛ ግን የጠበቀው ሳይሆን ያልጠበቀው ነበር የገጠመው። ጋሽ ተስፋሁን ለሁሉም ታጋዮች ወንድምም አባትም ሁኖ ይኖር የነበር ጠንካራ ሰው መሆኑ እነ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋን አላስደሰታቸውም ነበር። በኋላ ላይ ጠፋ ተብሎ በሰራዊቱ ውስጥ ወሬው እንዲለቀቅ ተደረገ ሱዳን እና ኤርትራ ደንበር ተገሎም ተገኘ። ሲሞት የስልጠና መምሪያ ሃላፊ እና የስራ አስፈጻሚ አባል ነበር።

**3ኛ. ተስፋ ላቀው** ይህ የወልቃይት አማራ የህዝብን ብሶት አንግቦ በአርበኞች ግንቦት 7 ስር ሁኖ ለመታገል ብረት ያነሳ ጀግና ነበር። ታጋይ ተስፋ ላቀው የወልቃይት አማራ እየደረሰበት ያለውን ግፍና በደል፣ የህወሓትን ሴራና ጭካኔ በአፍላነት እድሜው አንስቶ ሲያየው ያደገ በመሆኑ በታጋዮች የስብሰባ ቦታ ሁሉ የሚታገልበትን አላማ እያነሳ እነ ዶ/ር ብርሃኑን ያሳቅቃቸው እንደነበር ጓዶቹ ይመሰክራሉ

የኋላ ኋላ ግን እሱም ከላይ እንደተጠቀሱት ጓዶቹ ጥርስ ተነከሰበትና ዘወር ተደርጎ እንዲረሽን ተደርጓል ።

የአረቦች ግንቦት 7 የአማራ ጥላቻ ምንጭ በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ በኩል እየተንገገገው የቋም መወጫውን ለነፃነት ጫካ በገቡት የአማራ ልጆች ላይ እያሳረፈ ነው። ታጋዮች መጀመሪያም ለነፃነት ብረት አንስተው ጫካ ሲገቡ ሁለት አማራጭን ይዘው ነው “ነፃነት ወይ ሞት” በሚል በሁለት ጫፍ በተወጠሩ አለሞች ስለሆነም ይሙቱ ግድ የለም ግን በራሳቸው፣ በሚታገሉበት፣ አምነው በሚኖሩበት የድርጅት ክህደትና ሸፍጥ ተሰርቶ አማራ በመሆናቸው ብቻ መገደላቸው ሳያንስ ቤተሰቦቻቸውና ወዳጅ ዘመዶቻቸው አልቅሰው እርማቸውን እንዳያወጡ መረጃውን መደበቅ ዳግመኛ መግደል ነው። የአማራን ህዝብም መናቅና መርገጥም ጭምር ነው። እናም እባካችሁ ስለእግዚአብሔር ብላችሁ በቁም እስር አስራችሁ የምታስቃዩዎቸውን ወንድሞች መግደላችሁ ሳያንስ እርማችንን እንድናወጣ መግደላችሁን እንኳን አትደብቁን።

በክህደት የተረሸኩትን ታጋዮች ነብስ ይማር !

ድል ለጭቁኑ የአማራ ህዝብ !  
የአማራ ብሄርተኝነት ይፋፋም !